



የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የ2014 በጀት ዓመት
ሂሳብ አዲት ሪፖርት

መጋቢት/2015 ዓ.ም
አዲስ አበባ

የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የ2014 በጀት ዓመት

ሂሳብ አዲት ሪፖርት

የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የተመደበለትን በጀት በፋይናንስ አዋጅ፤ ደንብ እና በተከታታይ በወጡ መመሪያዎች መሠረት ለታቀደለት ዓላማ ማዋሉን እንዲሁም ሂሳቡ በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት መያዙንና የመንግሥት ሀብትና ንብረት በሚገባ መጠበቁን ለማረጋገጥ ከዚህ ሪፖርት ጋር የተያያዙትን የ2014 በጀት ዓመት የሂሳብ ሪፖርቶች እና ማስታወሻዎች አዲት አድርገናል።

የሂሳብ ሪፖርቶቹን የማዘጋጀት ኃላፊነት የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ሥራ አመራር ሲሆን፤ የሂሳብ ሪፖርቶቹን አዲት በማድረግ ሙያዊ አስተያየት መስጠት ደግሞ የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት ኃላፊነት ነው ።

አዲቱ የተከናወነው የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤትን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር 982/2008 ለመ/ቤታችን በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ዓለምአቀፍ የአዲት ደረጃዎችን መሠረት በማድረግና የፌዴራል ዋና አዲተርን የአዲት ሥልት በመከተል ነው። እነዚህን የአዲት ደረጃዎች መከተል አዲቱን በሚገባ አቅደን በመሥራት በተዘጋጁት የሂሳብ ሪፖርቶች ላይ አጥጋቢ የሆነ ማረጋገጫ (የአዲት አስተያየት) ለመስጠት ያስችለናል።

ለአዲቱ ሥራ መሠረት የሆኑት የኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ ያቀረባቸው የሂሳብ ሪፖርቶች፤ መዛግብት ደጋፊ ማስረጃዎች እንዲሁም የአካዳሚው ሥራ አመራር የተሰጡ ማብራሪያዎች ናቸው ።

አዲቱ የተከናወነው የዓመቱን የሂሳብ እቅስቃሴ ሊወክሉ የሚችሉ ናሙናዎችን በመውሰድ በጥልቀትና በዝርዝር አዲት በማድረግ ነው።

የሚከተሉት የአካዳሚው የሂሳብ ሪፖርቶች ከዚህ የአዲት ሪፖርት ጋር ተያይዘው ቀርበዋል፡፡-

- የገቢ /የዕርዳታ/የብድር ሂሳብ ሪፖርት፤
- የመደበኛ ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- የካፒታል ወጪ ሂሳብ ሪፖርት፤
- የዝውውር ሂሳብ ሪፖርት፤

- የተሰብሳቢ ሂሳብ ሪፖርት፤
- የተከፋይ ሂሳብ ሪፖርት፤
- የሂሳብ ማመዛዘኛ ሪፖርት

ለአዲት አስተያየቱ መሠረት የሆኑት ጉዳዮች፤

የአካዳሚው የሂሳብ ሪፖርቶች ጉልህ የሆነ ግድፈት የሌለባቸው፤ በአዋጅ በተፈቀደው በጀትና በመንግሥት የሂሳብ አያያዝ ሥርዓት መሠረት በትክክል የተዘጋጁ እና የተሰበሰበው ገቢ፤ የተከፈለው ወጪ እና የበጀት አጠቃቀሙ የፋይናንስ አስተዳደር አዋጅ ደንብና መመሪያን የጠበቁ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፤

ወጪ፤

1. የፌዴራል መንግሥት ገንዘብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ክፍል 2 አንቀጽ 9 መሰረት ማንኛውም ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት ለክፍያዎች መሟላት ያለባቸው ማስረጃዎች መሟላታቸውን እና ስለክፍያው ትክክለኛነት ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ ይገልጻል። ይሁን እንጂ፡- ለአካዳሚው የፋይናንስ ሰራተኞች ለ11 ቀናት ሥልጠና የሰጡ አሰልጣኞች ከመጡባቸው ተቋማት የመገጣጠሚያ ደብዳቤ ሳይቀርብ ብር 8,844.00 የውሎ አበል ተከፍሎ ተገኝቷል።
2. የፌዴራል መንግስት ገንዘብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ክፍል ሁለት አንቀጽ 6 ንዑስ አንቀጽ 1 ክፍያ የሚፈፀመው ወይም ወጪ የሚደረገው የተፈቀደ በጀት ሲኖር ብቻ መሆኑን ይገልጻል። ይሁን እንጂ አካዳሚው ለገበታ ለሀገር ሀገራዊ ፕሮጀክት ድጋፍ ከሰራተኞች ደመወዝ ተቀናሽ በማድረግ የሚከፈል መዋጮ በሚል በቅድሚያ ብር 500,000.00 ለሚመለከተው አካል ክፍያ ፈፅሞ በወጪ የተያዘ ሲሆን፤ የተፈቀደ በጀት መኖሩ ሳይረጋገጥ ለተቋሙ ከተደለደለው በጀት ወጪ በማድረግ ለተቋማት የድጋፍ፤ እርዳታ፤ መዋጮና ድጎማ በሚል የወጪ አርዕስት በሒሳብ መደብ 2631101 በወጪ ተይዞ ተገኝቷል።

ከላይ በተራ ቁጥር 1 እና 2 ከተገለፁት ሁኔታዎች በስተቀር በእኛ አስተያየት የአካዳሚው የሂሳብ ሪፖርቶች በበጀት ዓመቱ እስከ ሰኔ 30/2014 ዓ.ም ድረስ የተሰበሰበውን ገቢ፤ የተከፈለውን ወጪና የበጀት አጠቃቀሙን በአጥጋቢ ሁኔታ ያሳያሉ።

ህጋዊነትን ያልተከተሉ ጉዳዮች (Compliance Matters)፤

ገቢ፤

3. በገቢ ግብር ደንብ ቁጥር 78/94 አንቀጽ 3 ከግብር ነፃ ከተደረጉ በስተቀር ማናቸውም ክፍያ ወይም ጥቅማ ጥቅም ከወር ደመወዝ ጋር እየተደመረ ግብር እንደሚከፈልበት ተመልክቷል፡፡ ይሁን እንጂ፤ በድምሩ ብር 7,885.40 ከቤት አበል ተቀናሽ መደረግ የሚገባው የስራ ግብር ሳይቀነስ እና ገቢ ሳይደረግ ተገኝቷል፡፡

ወጪ፤

4. የፌዴራል መንግሥት ገንዘብ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 4/2003 ክፍል 2 አንቀጽ 9 መሰረት ማንኛውም ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት ለክፍያዎች መሟላት ያለባቸው ማስረጃዎች መሟላታቸውን እና ስለክፍያው ትክክለኛነት ማረጋገጥ እንደሚያስፈልግ ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ፡- አግባብነት ያለው የስራ ልምድ እና በዘርፉ ፈቃድ እንዳላቸው ማስረጃ (የምስክር ወረቀት) ሳያቀርቡ የውል ስምምነት በመግባት ለአካዳሚው ባለድርሻ አካላት ጥናታዊ ጽሑፍ ላቀረቡበት በሚል የሁለት ቀን ውሎ አበል ብር 13,720.00 ክፍያ ተፈፅሞ ተገኝቷል፡፡

5. የፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 5/2003 ክፍል ሁለት ተራ ቁጥር 4 የበጀት አያያዝ ስርዓት የመንግስት መስሪያ ቤቶች በበጀት አደረጃጀት ስርዓት መሰረት የተፈቀደላቸውን በጀትና የወጣውን ወጪ ማሳየት እንዲችል በተሰጣቸው የበጀት መለያ መደቦች ተጠቅመው የሂሳብ እንቅስቃሴያቸውን መመዝገብ እንዳለባቸው ይገልጻል፡፡ ይሁን እንጂ የአትሌት ጥሩነሽ ዲባባ አትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከል በቀን 17/02/2014 በወጪ ማስመስከሪያ ቁጥር 284846 የህክምና ማሽን ግዥ ፈፅሞ ብር 805,000.00 ክፍያ ሲያከናውን በሒሣብ መደብ 6313 መመዝገብ ሲገባው በ6314 የሒሳብ መደብ ምዝገባ ተከናውኖ ተገኝቷል፡፡

ተሰብሳቢ ሂሳብ፤

6. በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 190/2002 አንቀጽ 32 እንዲሁም በፌዴራል የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች የሂሳብ አያያዝ መመሪያ ቁጥር 4/2003 መሰረት ለውሎ

አበልና ለመጓጓዣ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ ሰራተኛው ሥራውን አጠናቆ ከተመለሰ በኋላ፤ በመመሪያ ቁጥር 5/2003 መሰረት ደግሞ ለሥራ ማስኬጃ የተሰጠ ቅድሚያ ክፍያ በሰባት ቀናት ውስጥ መወራረድ እንዳለበት ያዛል። ይሁን እንጂ፤ በአካዳሚው ከአንድ ወር አስከ አንድ ዓመት የቆየ ብር 5,000.00 እንዲሁም ከአንድ ዓመት አስከ አምስት ዓመት የቆየ ብር 1,094,001.03፤

በድምሩ ብር 1,099,001.03 ሳይወራረድ በተሰብሳቢ ተይዞ ተገኝቷል።

ተከፋይ ሂሳብ፤

7. ተከፋይ ሂሳቦች ከአካዳሚው ጋር በተገባው ውል መሰረት በወቅቱ የሚከፈሉ መሆኑን ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ፡- ከአንድ ዓመት እስከ አምስት ዓመት በተከፋይ የተያዘ ብር 570,546.04 ለባለሙብቱ ሳይከፈል ተገኝቷል።

በጀት፤

8. የፌዴራል መንግሥት የበጀት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 2/2003 ክፍል ሶስት አንቀጽ 12(1) ማንኛውም የመንግሥት መሥሪያ ቤት ለበጀት አመቱ የተፈቀደለትን የመደበኛም ሆነ የካፒታል በጀት አጠቃቀም በሚገባ መቆጣጠር እንዳለበት ይገልጻል። ይሁን እንጂ የመደበኛ በጀት ብር 1,134,851.02፤ እንዲሁም የካፒታል በጀት ብር 5,428,306.64፤ በድምሩ ብር 6,563,157.66 ሥራ ላይ ያልዋለ መሆኑ ታውቋል።

ሌሎች ጉዳዮች፤

ንብረት፤

የፌዴራል መንግሥት ንብረት አስተዳደር መመሪያ ቁጥር 9/2003 ክፍል ሁለት አንቀጽ 6 እንዲሁም ክፍል ሶስት አንቀጽ 10 መሠረት አካዳሚው የመንግሥት ንብረትን በጥንቃቄ የመያዝ፤ የመጠቀም፤ የመቆጣጠር እና አገልግሎቱ ሲያበቃ ወይም አገልግሎቱ ላይ በማይውሉበት ጊዜ በወቅቱ በተገቢው መንገድ እደሚያስወግድ ለማረጋገጥ አዲት ሲደረግ ፡-

➤ የሌሎች ድርጅቶች ንብረት የሆኑ እና ምንም አይነት መረጃ የሌላቸው ያለምንም አገልግሎት ለበርካታ አመታት የቆሙ ተሽከርካሪዎች፡- ኢ.ት 4-09976 የህዝብ (IVECO) ኢ.ት 4-03110 (NISSAN) ሰርቪስ መካከለኛ፤ ኢ.ት 4-08081 (PEUGEOT) እና ኢ.አ 07178 ቮልስዋግን ያረጃና ቦዲና ሻንሲ ብቻ ያለው እንዲሁም አንድ ሚትስቡሽ

ፒካፕ ሰሌዳ ቁጥር 4-20365 ያለ መጠለያ ለፀሐይና ለዝናብ ተጋልጠው በሜዳ ላይ ተከማችተው ተገኝተዋል።

➤ በምግብ ማደራጃ ክፍል ለተማሪዎች የምግብ ግብዓት የሚሆኑ ጥሬ እቃዎች መጋዘን መግባት ሲገባቸው በተማሪዎች ማደሪያ ኮሪደር ላይ ተደርድረው የሚገኙ መሆኑ፤

በአዲቱ ወቅት ታውቋል።

ከሰላምታ ጋር

የፌዴራል ዋና አዲተር መ/ቤት